

የማነ ማንኪ በመጥረቢያና በስለት መዶሻ የመደብደቡ ዝርዝር ተከታታይ ዜና
ጌታቸው ረዳ (ኢትዮ ሰማይ አዘጋጅ Ethio Semay)

7/13/2017



ባለፈው ሰዎን ዜናውን እንዳነበባችሁት የኤርትራው ኢሳያስ አፈውርቂ በሆነ ምክንያት ከሥልጣን ቢታጣ ዙፋኑን ይተካል ተብሎ የሚነገርለት የፖለቲካ ጉዳይ ሐላፊና የኢሳያስ ልዩ አማካሪ የማነ ገብረአብ፤ ቅጽል ስሙ “ማንኪ”/ monkey/ ጣሊያን አገር ሮማ ከተማ ውስጥ ድብደባ እንደደረሰበት ዜናውን አንብባችሁ ይሆናል።

ስለ ድብደባው ዝርዝር ዘገባ ሰፋ አድርጌ አቀርብላችኋለሁ።

ማንኪ የተደበደበበት ቦታ ሮማ ውስጥ ረቡዕ ከምሽቱ 11:00 ሰዓት አካባቢ ጣሊያን አገር ሮማ ከተማ ውስጥ ‘ቪያ ሞንተብሎ’ በሚገኝ፡ ‘ረስቶራንት ማሳዋ’ በሚባል የሻዕቢያ ምግብ ቤት ውስጥ በጣሊያን አገር የሻዕቢያ አምባሳደር ከሆነው ‘ፍስሃጼን’ ከተባለው ጋር እራት በልተው ሲወጡ፡ አድፍጠው ሲጠብቋቸው በነበሩ ማንነታቸው ባልታወቁ ሁለት ሰዎች በመጥረቢያና ስለት ባለው ሞዶሻ ነበር ክፉኛ የተጨፈጨፉት።

ጭፍቸፋው ሲከናወን ምግብ ቤቱ ውስጥ የነበሩ ብዙዎቹ የሻዕቢያ ደጋፊዎች እግሬ አውጪኝ በማለት ፈርጥጠው ከጥቃቱ አፈግገዋል። ሁኔታው ለፖሊስ እንደደረሰ፤ እስካሁን አንድ ተጠርጣሪ ተይዟል። ሁኔታው ከተሰማ በኋላ በሮማ አደባባዮች/ፒያሳዎች/ ኤርትራኖች ጭፈራ እያካሄዱ ናቸው። ተቃዋሚዎችን የሚደግፉ ጣሊያኖችም ከጎናችሁ ቆመናል እያሉ እያበረታታቸው ይገኛሉ። በዓለም ውስጥ የተበተኑ ኤርትራዊያን የገንዘብ እርዳታ በማዋጣት ጠበቆች ለማቆም ዝግጁ እንደሆኑ ቃል ገብተዋል።

ጥቃቱ እንዴት ነበር?

አምባሳደሩ እጆቹ ላይ፤ የማነ 'ማንኪ' ደግሞ በመጥረቢያ የተጨፈጨፈው አካሉ አገጨ ላይ፤ አንገቱ፤ እራስ ቅሉ ላይ ደጋግመው በመጨፍጨፍ ‘ዛሬ የኛ ተራ ነው፤ የናንተ ደም እንጂ ከእንግዲህ ወዲህ የሕዝባችን ደም አይፈስም፤ ዛሬ አንተን እንገድላል?’ እያሉ ሁለቱንም በእሪታ እስኪጮኹ ድረስ እየደጋገሙ ደብድበዋቸዋል ። የማነ ክፉኛ ስለተጨፈጨፈ ወዲያውኑ “መሬት ላይ ተዝለፍልፎ ወደቀ”። ደብዳቤዎቹ የማነን ተረባርበው እንደጎዱ፤ አምባሳደር ፍስሀጹን ወደ ተባለው ሲዘሩ፤ ሰዎች እመሃል ደርሰው ሲከላከሉለት እጁ ቢጎዳም፤ አጥቂዎቹ በየማነ እንጂ በፍስሀጹን ላይ ብዙም አትኩሮት ስላላደረጉ መጠነኛ ጉዳት ደርሶበታል።

አጥቂዎቹ ድብደባው ከፈጸሙ በኋላ ‘ጥያሳ ኢንደፕንደንሳ’ ወደተባለ አቅጣጫ በመሸሽ አምልጠዋል። ምግብ ቤቱ ውስጥ የነበሩ የሥርዓቱ ደጋፊዎች፤ ኡኡታ ሲሰሙ፡ በመጥረቢያና ስለት ባለው መዶሻ እየተጨፈጨፉ መሆኑን ካስተዋሉ በኋላ፤ መሪዎቻቸውን ከመከላከል ይልቅ ግድግዳ፤ ግድግዳውን/ ጥግ-ጥጉን በመያዝ “አፊች ፊናንሳ” ወደ ተባለው የኋልዮሽ አቅጣጫ አፈግፍገው አፈትልከዋል።

የሮማ ፖሊስ ሁኔታውን በመከታታል፤ እስካሁን ድረስ አንድ ተጠርጣሪ ይዘዋል። ‘የማነ ማንኪ’ አስፒዳለ ሮማ በሚባል ሆስፒታል እርዳታ ሲደረግለት ቆይቶ፤ ጉዳቱ ብርቱ በመሆኑ “ሚላኖ” ወደ እሚገኝ ከፍትኛ ሆስፒታል ተወስዷል። በሌላ በኩል ኢሳያስ የማንኪን ሁኔታ በዝርዝር ለማወቅ ዶ/ር ሃይለ ምሕፀን የተባለ ሓኪም ወደ ጣሊያን ልኮታል። ማንኪ ከመደብደቡ በፊት ዕሁድ ዕለት ሮማ ውስጥ ለደጋፊዎቹ ስብሰባ ማድረግ ሲታወቅ፤ ለተመሳሳይ ስብሰባ ላለፈው ቅዳሜ ጊሰን በተባለ የጀርመን ከተማ ለማድረግ ዕቅድ ነበረው፤ በመሃሉ ግን ይህ ድብደባ ስለደረሰበት አልተካሄደም።

በሌላ በኩል ‘ማዶት’ በመሳሰሉ የሻዕቢያ ድረገጾች ጥቃቱ የደረሰው ወያኔ በከፈላቸው ቅጥረኞች የተፈጸመ ጥቃት መሆኑን ያትታሉ። የኤርትራ ተቃዋሚዎች ግን *መሸፈኛ ያጣ ‘ሐፍረት’ * በማለት አጣጥለውታል። ይህ በእንዲህ አንዳለ ፤ በማንኪ ላይ የደረሰው ጭፍጨፋ ሲሰማ፤ ሊብያን አቋርጠው የመጡ ኤርትራዊያን ስደተኞች ፤ እንዲሁም በየአብቶብስ ማረፊያዎች፤ በየማጎርያዎች (ካዛ አኩፓታ) ተጥለው ተስፋ ርቆአቸው የነበሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያን ፡ ከደስታቸው

ብዛት የአካባቢውን ተመልካች የሳቦ ጭፈራ እያደረጉ ይገኛሉ። ‘ወድ ትኹል’ የተባለ እውቅ የኢሳያስ አፈወርቂ ደጋፊ (አሁንም ኢሳያስን በማገልገል አስመራ ውስጥ ይኖራል) ዘፈን እየዘፈኑ

“ወደ እኛ ያቀዱት ወደ እነሱ ዘረ፤

የኢሳያስ ወገብ ድንገት ተሰበረ ,,,,,”

በማለት በሮማ ጎዳናዎች እየጨፈሩ ደስታቸውን በማሰማት ላይ ይገኛሉ።

ሮማ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ የግል እና የማህበራዊ ድርጅቶች በየማነ ማንኪና በፍስሀጹን የደረሰው ጥቃት፤ ኤርትራ ውስጥ እየፈሰሰ ያለው የንጹሐን ደም ለማስቆም የተወሰደ የቁጭት ነጻብራቅ ነው። ይላሉ። በጥቃቱ ተሳትፈዋል የሚባሉ ተጠርጣሪዎች ከተያዙ በገንዘብና በሞራል በመደገፍ የሕግ ጠበቃ በማስቆም እንከላከልላቸዋልን። ሲሉ ቃል ገብተዋል።ከዚህ በታች ያሉ ፎቶግራፎች፤አጥቂዎቹ በጥቃቱ ላይ የተጠቀሙባቸው መሰሪያዎች አይነት እና ድብደባው የተፈጸመበት ሬስታውራንት እና ቦታ ይምልከቱ። በእኔ እይታ “ሮማ የዘርአይ ደረሰ ትውስታ ትዝ ያላት ትመሰላለች”። ጌታቸው ረዳ (ኢትዮ ሰማይ አዘጋጅ Ethio Semay)



ጌታቸው ረዳ (ኢትዮ ሰማይ አዘጋጅ Ethio Semay)